

የቤት የደህንነት ካሜራ ለመግጠም እርዳታ ይፈልጋሉ?

ስለዚህ ሀብት ይወቁ።

ነዋሪዎች ነጻ የደህንነት ካሜራ ሲስተም ማግኘት ይችላሉ። እኛ—የዲሲ መንግስት—በቤትዎ ውስጥ ላለው የቤት የደህንነት ካሜራ ገጠማ በማዘጋጀት እንከፍላለን። እርስዎ የሚያወጡት ምንም ወጪ የለም። የተወሰኑ የህዝብ እርዳታዎችን ከተቀበሉ፣ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ይህ ፕሮግራም የግል የደህንነት ካሜራ ሾውቸር ፕሮግራም ይባላል እንዲሁም የቀረበው በተጎጂ አገልግሎቶች እና ፍትህ ድጋፎች ቢሮ በኩል ነው።

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ።

እነዚህ መግለጫዎችን በሙሉ እውነት ከሆኑ፣ እርስዎ ብቁ ነዎት ማለት ነው፡

- ዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆኑ።
- የደህንነት ካሜራ ሲስተም በዲሲ ውጥ ባለው ቤትዎ ይተከላል።
- ከእነዚህ የዲሲ ፕሮግራሞች ከየትኞቹም እርዳታ የሚቀበሉ ከሆኑ፡
- ለልጆች አጠቃላይ እርዳታ
- የድንገተኛ ጊዜ የቤተሰብ መጠለያ አገልግሎቶች
- ጊዜያዊ እርዳታ ለፈላጊ ቤተሰቦች (TANF)
- በስራ፣ በቅጥርና በሃላፊነት ላይ ያለ ፕሮግራም
- ጊዜያዊ የአካል ጉዳት እርዳታ

በኩሎምቢያ ዲስትሪክት ንብረት ውስጥ የሚኖሩ ከሆኑ፣ ብቁ አይደሉም። ለሾውቸር ብቁ ካልሆኑ፣ እኛ [የደህንነት ካሜራዎችን ያጠቃለሉ ነጻ የቤት ደህንነት መለማመዶችን](#) ለትላልቅ ሰዎችና የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች እንዲሁም [ለደህንነት ካሜራ ሲስተም ተመላሽ](#) በዲሲ ውስጥ ላሉ ለቤቶች፣ ለስራዎች፣ ለትርፍ ለማይሰሩ ድርጅቶች እንዲሁም ለሃይማኖት ተቋማት አቅርበናል። የገቢ ሁኔታው ምንም ይሁን ምን፣ ተመላሹ በዲሲ ውስጥ ላሉ ተከራዮችና የንብረት ባለቤቶች ክፍት ነው።

ያመልከቱ።

1. ከዲሲ የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ (DHS) ብቁ ከሆኑ ፕሮግራሞች የህዝብ ድጋፍን እንዳገኙ የሚያሳዩ ሰነዶችን እና ካሜራዎችን ለመግጠም በአከራይዎ ፈቃድ (ደብዳቤ) ወይም ኢሜል (ተከራይ ከሆኑ) ይሰብስቡ።
2. የአንላይን ማመልከቻውን ይሙሉ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ውስጥ በ (202) 727-5124 ላይ በመደወል ማመልከት ይችላሉ።

በማንኛውም ጊዜ ማመልከት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃ ይሰጡ::

ካመራዎች በኋላ ምን ይሆናል?

1. ማመልከቻዎ ከቀረበ በኋላ ባሉት 5-15 የሰራ ቀናት፣ እኛ — የዲሲ መንግስት — እርስዎ ብቁ መሆንዎን የሚያረጋግጥ ኢሜይል እንልክልዎታለን።
2. ከማመልከቻዎ በ 45 የሥራ ቀናት ውስጥ፣ ከቤትዎ ውጪ ካሜራውን (ካሜራዎቹን) ገዝቶ ለመግጠም፣ ከሰራ ተቋራጭ ጋር አብረን እንሰራለን።
3. ካሜራው ከተገጠመ በኋላ፣ የእርስዎን የካሜራ ሲስተም በሜትሮፖሊታን የፖሊስ ዲፓርትመንት እናስመዘግባለን። ይህ ማለት ቀረጻዎቹን ለምርመራ እርስዎ እንዲረዱቸው ሊጠይቁዎ ይችላሉ ግን ቀረጻዎቹን እንዲያቀርቡ አይጠየቁም። ከምዝገባ ሲስተሙ የራስ ስር ማረጋገጫ ኢሜይል ይደርስዎታል።

ለዚህ ፕሮግራም ብቁ ካልሆኑ፣ [ለተመላሹ](#) በምትኩ እንዲያመለክቱ ከመመሪያዎች ጋር አድርገን በኢሜይል እናሳውቅዎታለን።

ሁሉም ብቁ አመልካቾች የካሜራ ሲስተም ሲገጥሙ እርዳታ ያገኛሉ?

አይ፣ ለዚህ ፕሮግራም የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ በመጀመሪያ ለመጣ፣ በመጀመሪያ ለተገለገለ ነው። ባለፈው አመት ለፕሮግራሙ ብቁ የሆኑ ሁሉም አመልካቾች ነጻ የቤት ደህንነት ካሜራ ሲስተም ተቀብለዋል።

ማወቅ ያሉብኝ ተጨማሪ መሰፈርቶች አሉ?

- ተከራይ ከሆኑ፣ የእርስዎ አከራይ ወይም የንብረት ባለቤት የካሜራውን መገጠም እንደፈቀዱ የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት።
- የደህንነት ካሜራ መገጠም ያለበት በቤትዎ ወይም በንብረትዎ የውጪኛው ስፍራ ነው።
- በተገጠመው የደህንነት ካሜራ ሲስተም በመመስረት፣ ለክላውድ ማስቀመጫ ትንሽ የሆነ ወርሃዊ ክፍያ መክፈል ሊያስፈልግዎ ይችላል።

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው?

መጀመሪያ፣ በገጹ የታችኛው ስፍራ ላይ ያለውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የተገጂዎች አገልግሎት እና ፍትህ እርዳታዎች ቢሮን ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm በ(202) 727-5124 ላይ ደውለው ያግኙ። ወይም በ security.cameras@dc.gov ላይ “Voucher Program” የሚለውን ርዕስ መስመር በመጠቀም ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ።

የቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ አሁንም እርዳታ ያስፈልገኛል። ምን ማድረግ አለብኝ?

በእኛ [የቤት ደህንነት ሃብቶች ገጽ](#) ላይ እርዳታ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

በንብረት ላይ ቀድሞ ካሜራ ገዝቼ ገጥሜያለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?

ቀድመው ካሜራ ገዝተው በንብረት ላይ ከገጠሙ፣ ከሾውቸር ይልቅ [ለተመላሽ](#) ያመልክቱ።

በሾውቸር ፕሮግራሙ በኩል ቀድሞ ካሜራ አለኝ። እንደገና ማመልከት እችላለሁ?

በአንድ ንብረት ላይ በአንድ ጊዜ ሁለቴ ማመልከት አይችሉም። ነገር ግን፣ በፕሮግራሙ በኩል ካሜራ ያልተቀበለ በዲሲ ውስጥ ያለ ሌላ ከተማ ከተዘዋወሩ፣ እዛም እንደገና ማመልከት ይችላሉ።

ከምፒውተር ከሌለኝ እንዴት ብዬ ማመልከቻዬን ማስገባት እችላለሁ?

ማመልከቻዎን [ሊያስገቡባቸው የሚችሉባቸው በከተማው ውስጥ በሙሉ የኮምፒውተሮች መገኛ](#)

[ያለባቸው በርካታ ስፍራዎች አሉ።](#) “FIND” የሚለውን ጽሁፍ ወደ 83224 መላክ ወይም በ (202)

CONNECT ወይም (202) 266-6328 ላይ መደወል ይችላሉ።

በተጨማሪም ከማክሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ሰዓት ውስጥ በ (202) 727-5124

ላይ በመደወል ማመልከት ይችላሉ።

የሜትሮፖሊታን የፖሊስ ክፍል (MPD) ካሜራዎቼ ውስጥ ያሉትን ቀረጻዎች መዳረሻ ማግኘት ይችላሉ?

ካሜራው ከተገጠመ በኋላ፣ እኛ —የዲሲ መንግስት— በሜትሮፖሊታን የፖሊስ ዲፓርትመንት የካሜራ ሲስተሙን እናስመዘግባለን። MPD ከካሜራው የቀጥታ ቪዲዮ መዳረሻ አይኖረውም። ለተቀረጹ ቀረጻዎች መዳረሻ ለማግኘት መጠየቅ ይችላሉ ነገር ግን ቀረጻዎቹን እንዲያቀርቡ አይጠየቁም። እርስዎ ከምዝገባ ሲስተም ውስጥ የራስ ሰር ማረጋገጫ ኢሜይል ያገኛሉ።

የምኖረው ኮንዶ ህንጻ ላይ ነው። ማመልከቻውን ማስገባት ያለበት ማን ነው?

የሚኖሩት ኮንዶ ህንጻ ውስጥ ከሆነ፣ ማመልከቻዎን ለማስገባት የኮንዶ ቦርድዎን እንዲጠይቁ እናበረታታዎታለን።

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ማርች 2021 ነው።